

ጌታዬ አላህ ነው

www.with-allah.com/am



أمهري

ከአላህ ከሰሞቹና ከባሕርያቱ
ጋር መኖር

www.with-allah.com




ሙሐመድ ብን ሰርራር አልያሚ
ዶክተር ዐብዱላህ ብን ሳሊም ባህማም

እርሱ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ የሆነው አላህ ነው።

አንዱ (አሐዱ)	ከሁሉ በላይ	ከሁሉም በላይ ቸሩ	አምላክ	የመጀመሪያ	የመጨረሻ
ግልጽ	ስውሩ	ከምንም ጀምሮ ያስገኘ	ደግ ሠራው	ተመልካቹ	ጸጸትን ተቀባይ
ኃይለኛው ጠጋኝ	ጠባቂው	መርማሪ ተቆጣጣሪው በቂው	በጣም ጠባቂው	በጣም ገሩ	እውነቱ
ሁሉንም ገላጩ	ጥበበኛው	ታጋሹ	ተመሰጋኝ	ሕያው	ከሁሉም ነገር በራሱ የተብቃቃው
ውስጥጠ ዐዋቂው	ፈጣሪው	በብዙ ፈጣሪው	ርኅሩሁ	አልረሕማን (እጅግ በጣም ርኅሩህ)	በጣም አዛኝ
ሲሳይ ሰጪው	ተቆጣጣሪው	የሰላም ባለቤት	ሰሜው	አመሰጋኝ	በጣም አመሰጋኝ
መስካሪው	የሁሉ መጠጊያ	ዐዋቂው	አሸናፊው	ታላቁ	ይቅር ባዩ
በጣም ዐዋቂው	ከሁሉ በላይ	በጣም መላሪው	ምሕረተ ብዙ	በራሱ ተብቃቂ	ፈራጽ፣ ክፋቹ
ቻዩ	አስገዳጅ አሸናፊው	ከጉድለት ሁሉ የጠራው (ቅዱሱ)	ሁሉን ቻይ	በጣም ቅርቡ	ኃይለኛው

<https://www.with-allah.com/am>



የአላህ መልክተኛ ﷺ እንዲህ ብለዋል፦
 «አላህ ለመቶ አንድ ብቻ ያነሰ ዘጠኝ ዘጠኝ ስሞች አሉት፤ አውቆ የያዛቸው ሰው ጀነት ይገባል።»

የአላህን መልካም ስሞች ቆጥሮ መያዝ በቃል ማጥናትን፣ ትርጉማቸውን መረዳትን፣ በዚያ መሰረት መተግበርንና በስሞቹ ወደርሱ መጸለይን ያካትታል።



ከአላህ ﷻ ከስምቸና ከባሕርያቱ ጋር መኖር ፡-

ሀ - እርሱ አላህ ﷻ ነው ፡-

እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ . .

እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ ነው . .

በራሱ ላይ እዝነትን ጽፏል። እዝነቱ ከቁጣው ቀድሟል። እዝነቱና ችሮታው ለነገሮች ሁሉ የተዘረጋና ተደራሽ ነው . .

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 56]

«የአላህ ችሮታ ከበጎ አድራጊዎች ቅርብ ነውና።» [አልአዕራፍ:56]

«እርሱ በጣም አዛኙ እጅግ በጣም ርኅሩሁ ነው»

እርሱ ከእናቶቻችን ይበልጥ ለኛ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ረሱል ﷺ ሕጻን ልጁን የምታጠባን እናት በማስመልከት እንዲህ ብለዋል፦

«ይህች ሴት ልጁን ወደ እሳት ትወረውራለች ብላችሁ ትገምታላችሁ?» ሲሉን አለመወርወር እየቻለች አታደርገውም አልናቸው። «እንግዲያውስ ይህች ለልጁ ከምታዝነው ይበልጥ አላህ ለባሮቹ አዛኝ ነው።» አሉ።

(በቡኻሪ የተዘገበ)

«እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ ነው»

ለፍጥረታቱ ሁሉ ያዝናል፤ ይራራላቸዋል፤ ለምእመናን ባሮቹ ግን የተለየ እዝነትና ርኅራሄ አለው።

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43]

«ለአማኞችም በጣም አዛኝ ነው።» [አልአሕዛብ:43]

«እርሱ በጣም አዛኙ ነው» . .

ከእዝነቱና ከርኅራሄው መካከል ታላቁ መሐመድን ﷺ ለዓለማት

«እጅግ በጣም ርኅሩሁ፣ በጣም አዛኝ፣ በጎ አድራጊ፣ ቸር፣ በጣም ለጋሽ፣ ርኅሩህ፣ ሰጪ» እነዚህ ስምች ትርጉማቸው ተቀራራቢ ሲሆን፣ ሁሉም በእዝነት በርኅራሄ በቸርነትና በለጋስነት የሚገለጽ፣ ቸርነትና ችሮታው የሰፋ፣ ደግነቱ ጥበባዊ ውሳኔው በሚጠይቀው ሁኔታ መላውን ፍጥረተ ዓለም የሚያዳርስ መሆኑን ያመለክታሉ። እዝነቱና ርኅራሄው ሁሉን አቀፍ ቢሆንም፣ የምእመናን አገልጋዮቹ እጣ ፈንታ ግን በተለይ ከፍተኛና የተሟላ ነው። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأْكُفُّهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 156]

«ችሮታዎም ነገሩን ሁሉ ሰፋች፤ ለነዚያም ለሚጠነቀቁ፣ . . በእርግጥ እጽፋታለሁ።» [አልአዕራፍ: 56] ጸጋዎችና በጎ ነገሮች ሁሉ የአላህ ﷻ ችሮታ፣ የእዝነቱና የደግነቱ ውጤቶች ናቸው። የዱንያና የአክራ ትሩፋቶች ሁሉ ምንጭ የአላህ እዝነትና ችሮታው ነው።

https://www.with-allah.com/am





እዝነትና ለሰው ልጆች ሃይማኖታዊና ዓለማዊ ጥቅሞቻቸውን እውን ለማድረግ መሪ ብርሃን አድርጎ መላኩ አንዱ ነው።

«እርሱ በጣም አዛኙ ነው» . .

እዝነቱንና ችሮታውን ከርሱ በስተቀር ማንም ሊያግደው፣ ከርሱም በስተቀር ማንም ሊልከው አይችልም።

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

[فاطر: 2]

«አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታት ለርሷ ምንም አጋጅ የላትም፤ የሚያግደውም ከርሱ በኋላ ለርሱ ምንም ለቃቂ የለውም፤ እርሱም አሸናፊው ጥበበኛው ነው።» [4.ጢር:2]

እነሆ እርሱ እጅግ በጣም ርኅሩሁ በጣም አዛኙ አላህ ነው . .

በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ

እርሱ በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ ነው . .

የጸጋዎች ለጋሽ ሆይ! . . የተስፋዎች ለጋሽ አንተ ሆይ! . . የደግነት ለጋሽ አንተ ሆይ! . .

ወዶ መቀበልን ለግሰኝ . . ደህንነትን ለግሰኝ . . ተድላ ደስታና እዝነትን ለግሰኝ . .

በቸርነትህና በልገላህ ጎብኘን፤ አንተ የችሮታ የትሩፋት፣ የደግነትና የልገላ ባለቤት ነህና . .

﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَّابُ﴾

[آل عمران: 8]

«(እነሱም ይላሉ)- ጌታችን ሆይ! ቅኑን መንገድ ከመራሽን በኋላ ልቦቻችንን አታዘንብልብን፤ ከአንተ ዘንድ የኾነን ችሮታም ለኛ ስጠን፤ አንተ በጣም ለጋስ ነህና ።» [አል ሂምራን:8]

«አላህ ቸር ነውና ቸርነትንና የላቀ ስነምግባርን ይወዳል፤ ወራዳውን ይጠላል።» (በትርምዘ የተዘገበ)

«በጣም ለጋስ» . .

ለሻው ሰው ይለግሳል፤ ያሻውን ሰውም ይከለክላል።

«በጣም ቸር»

ቸርነቱና ስጦታው ገደብ የለውም፤ ቸርታው ከርሱ በቀር አጋጅ የለውም። ለነገሮችም እንዲህ ይላል፦

﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]

«ኹን፤ ወዲያውም ይኾናል።» [አልበቀራህ: 117]

«በጣም ለጋስ» . .

ቁሳዊ ሲሳይና ሕሊናዊ ሲሳይ ይለግሳል፤ በቸርታውና በደግነቱ ይሰጣል።

ክልገሳዎቹ መካከል አላህ ለባሪያው አእምሮው ውስጥ የሚከፍትለት መልካም ሃሳቦች፣ ጠቃሚ ግንዛቤዎች፣ ዕውቀት፣ ቅን መመሪያ፣ ስኬታማነትና የዱዓው ተቀባይ መሆን . . ይገኙበታል። እነዚህና ሌሎቹም አላህ ﷻ ለብዙ ሰዎች የቸራቸው ሕሊናዊ ሲሳይ ናቸው።

«በጣም ለጋስ» . .

በጣም ለጋስ ነውና ይሰጣል፤ ይነሳል። ዝቅ ያደርጋል፣ ከፍ ያደርጋል። ይቀጥላል፣ ይቆርጣል። በጎው ሁሉ በርሱ እጅ ነው፤ እርሱም በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው።

እርሱ በጣም ለጋሱ በጣም ቸሩ አላህ ነው . .

ቸርታ ሰፊው አላህ . .

እርሱ ቸርታ ሰፊው አላህ ነው . .

﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115]

«አላህ ቸርታው ሰፊ ዐዋቂ ነውና።» [አልበቀራህ: 115]


«ቸርታ ሰፊው» . .

የተጠየቀውንና የተለመነውን ሁሉ ለመስጠት ብቁ የሆነ በጣም ቸር ነው።

«ቸርታ ሰፊው» . .

በባሕርይቱ ምሉእ . . በስምቹ ታላቅ፣ ምስጋና እና ውዳሴው ገደብ





የሌለው፣ ኃይልነቱ፣ ግዛቱ፣ ሥልጣኑ፣ ትሩፋቱ፣ ቸርነቱና ደግነቱ የሰፋና እጅግ የገዘፈ ችሮታ ሰፊ።

«ችሮታ ሰፊው» . .

በስጦታው፣ በበቂነቱ፣ በዕውቀቱ፣ በከባቢነቱ፣ በጥበቃውና በቅንብሩ ለፍጥረታቱ ሁሉ የሰፋ ነው።

«ችሮታ ሰፊው» . .

ድምጾችን ሁሉ የሚሰማ፣ ቋንቋዎች የማይምታቱበት ችሮታ ሰፊ።

«ችሮታ ሰፊው» . .

ለባሮቹ እርሱን ማምለክን የገራላቸው፣ ሃይማኖትን ቀላልና ምቹ ያደረገ፣ ነገሮችን ያሰፋላቸው ችሮታ ሰፊ ጌታ።

እርሱ ችሮታ ሰፊው አላህ ነው . .

ወዳዱ አላህ . .

እርሱ ወዳዱ አላህ ነው . .

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ﴾ [السُّرُج: 14].

«እርሱም ምሕረተ ብዙ ወዳድ ነው።» [አልቡሩኒ: 14]

አላህ ባሮቹን ወዳድ ነው . . ይወዳቸዋል፣ ያቀርባቸዋል፣ ያስወድዳቸዋል፣ በጎ ሥራቸውን ከነርሱ ወዶ ይቀበላል . .

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [الباندة: 54].

«የሚወዳቸውንና የሚወዱትን።» [አልማኪዳህ: 54]





አላህ ሰዎች ይወዷቸው ዘንድ ተወዳጆች ስለሚያደርጋቸው፣ በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትንና ተቀባይነትን ያገኛሉ።

«በጣም ወዳዱ» . .

በጣም ቅርቡና ለባሮቹ በጎ በጎውን የሚወድ በጣም ወዳዱ ነው።

«በጣም ወዳዱ» . .

ባሮቹ ይወዱታል፣ ክርሱ ጋር መገናኘትንም ይናፍቃሉ። በነቢዩ ﷺ ሐዲሥ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦

«አላህን መገናኘት የወደደን ሰው አላህ ክርሱ ጋር መገናኘትን ይወዳል።» (በቡኻሪ የተዘገበ)

«በጣም ወዳዱ» . .

ልቦናህን እንድታጠራ፣ ክጥላቻና ከ ቅ ያ ሜ እንድታጸዳው፣ የጥላቻን ቆሻሻ በፍቅር ውሃ እንድታጥብ፣ የቅናትና የምቀኝነትን እሳት በፍቅርና በውዴታ በረዶ እንዲታጠፋ ያዘሃል።

እርሱ በጣም ወዳዱ

አላህ ነው . .

«በጣም ወዳዱ» . . ነቢዮቹን፣ መልአክተኞቹንና ተከታዮቻቸውንም የሚወድና የሚወዱት፣ ከምንም በላይ እነርሱ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ፣ ልቦቻቸው በርሱ ፍቅር የተሞላ፣ ምላሶቻቸው በርሱ ውዳሴ የሚርገበገቡ፣ ውስጣቸው በሁሉም ገጽታ በርሱ ፍቅር ለርሱ ፍጹም በመሆንና ወደርሱ በመማለስ የተጠመደ።

ሕያው፣ ሁሉን ነገር አስተናባሪው አላህ . .

እርሱ ሕያው፣ ሁሉን ነገር አስተናባሪው አላህ ነው . .

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 2].

«ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፤ (እርሱ) ሕያው፣ ሁሉን ነገር አስተናባሪ ነው።» [አል ሂምራን: 2]

እርሱ የሁሉም ነገር አስተናባሪው አላህ ነው . .

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 2].

«ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፤ (እርሱ) ሕያው፣ ሁሉን ነገር አስተናባሪ ነው።» [አል ሂምራን: 2]

https://www.with-allah.com/am

«ሕያው» . .

ምሉእና እውነተኛው ሕያውነት፣ለሕልውናው ምንምና ማንም አስፈላጊው ያልሆነ፣ከርሱ ውጭ ላሉት ህልውናዎች ሁሉ የግድ አስፈላጊ የሆነ . . ከርሱ በስተቀር ሁሉም ነገር ጠፊ የሆነ ሕያው።

«የሁሉም ነገር አስተናባሪው» . .

ራሱን የቻለ፣ከርሱ በቀር ካሉት ሁሉ ፍጹም የተብቃቃ።

«የሁሉም ነገር አስተናባሪው» . .

የሁሉም ነገር አቀናባሪና አስተናባሪ፣የነፍሶች ሁሉ ተቆጣጣሪና ጠባቂ፣የሥራዎቻቸው፣የሁኔታዎቻቸውና የንግግሮቻቸው፣የበጎ ተግባራቸውና የእኩይ ሥራዎቻቸው መዘጋገቢ፣በአክራ ለሁሉም እንደሥራቸው የሚሰጥ።

«የሁሉም ነገር አስተናባሪው» . .

ባሮቹ የሠሩትን ለክቶ የሚቆጥር።

«የሁሉም ነገር አስተናባሪው» . .

የእያንዳንዱን ፍጡር ሕይወት፣ሲሳይና ሁኔታዎች የሚያስተናብርና ጉዳዮቻቸውን የሚያቀናብር።

«ሕያው፣የሁሉም ነገር አስተናባሪው»

ማለፍ የማያገኘው ዘለዓለማዊ ቀሪ።

እርሱ ሕያው፣ሁሉን ነገር አስተናባሪው አላህ ነው . .

ጠጋኙ አላህ . .

እርሱ ኃያሉ ጠጋኙ አላህ ነው

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الغشبية:23]

«እርሱ አላህ ነው፤ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ንጉሡ፣ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣የሠላም ባለቤቱ፣ጸጥታን ሰጪው፣ባሮቹን ጠባቂው፣አሸናፊው፣ኃያሉ፣ኩሩው ነው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ።» [አልሐሻር:23]

«ሕያው፣የሁሉም ነገር አስተናባሪው» ሕያውነቱ ፍጹም ምሉእ የሆነ፣ራሱን በራሱ የተብቃቃ፣የሁሉም ነገር አስተናባሪ፣የሰማያትና የምድር ነዋሪዎችን አስተናብር የሚያኖር፣ሲሳይአቸውንና ነገሮቻቸውን ሁሉ የሚያቀናብር። «ሕያው» የርሱነቱን (የዛቱን) ባሕርያት ሁሉ ያጠቃለለ «ሕያው»፣ባሕርያቱን ሁሉ ያካተተ በራሱ የተብቃቃ።

https://www.with-allah.com/am

«ኃይሉ ጠጋኝ» . .

ስብራትን ጠጋኝ፣ እሰረኛን አጋኝ፣ ድሃን ሀብታም የሚያደርግ፣ የተሳሳቾችን ስህተቶች የሚያርምና የሚጠግን፣ የኃጢአትን ኃጢአቶች የሚምር፣ የሚሰቃዩትን ከስቃይ የሚገላግል፣ የደጋግ ትጉሃን አፍቃሪዎቹን ልብ የሚጠግን።

«ኃይሉ ጠጋኝ» . .

ልዕልናው ምሉእ የሆነ፣ ለነገሮች ሁሉ የተዘረጋ ጸጋው የገዘፈ።

«ኃይሉ ጠጋኝ» . .

ሁሉም ነገር የተንበረከከለት፣ ሁሉም ነገር የተገዛለት፣ አንዱ ነገር ከሌላው ነገር ያለወከው።

«ኃይሉ ጠጋኝ» . .

የ ኃ ያ ል ነ ት
ባለቤት፣ የንግሥና፣ የግዛት፣ የልዕልና፣ የዝና እና የአሸናፊነት ባለቤት።

«ኃይሉ ጠጋኝ» . .

ኃያላን የተንበረከከለት፣ ኃይለኞች ድል የተመቱለት፣ ነገሥታትና ታላላቆች የተዋረዱለት፣ ግፈኞችና እብሪተኞች የተሰባሰቡለትና በርሱ የተደመሰሱ ኃይሉ ጠጋኝ ጌታ።

«እርሱ ኃይሉ ጠጋኝ አላህ ነው» . .

ውብቱ አላህ . .

እርሱ ውብቱ አላህ ﷻ ነው። አላህ ሆይ! ወደ ተቀደሰው ፊትህ የመመልከትን ለዛ እና ከአንተ ጋር ለመገናኘት መጓጓትንም እንለምነሃለን።

«ውብቱ»

እጅግ የተዋቡ ስሞችና እጅግ ምሉእ የሆኑ ባሕርያት ያሉት።

«ውብቱ»

የተሟሉ ስሞች ውበት፣ የተሟሉ ባሕርያት ውበት እና የፍጹማዊ ምሉእነት ውበት።

﴿وَوَسَّاتُ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: 115]

«የጌታህም ቃላት እውነተኛና ትክክለኛ ስትኾን፣ ተፈጸመች፤» [አልአንጋም: 115]



«ኃይሉ ጠጋኝ» . . ከሁሉም የሁሉ በላይ የሆነ የላቀ የልዕልና ባለቤት፣ ርኅሩህ፣ የተሰበሩ ልቦኝን፣ አቅም የለሽ ደካሞችን፣ ወደርሱ የተጠጉትንና በርሱ የተከለሉትን የሚጠግን የሚል ትርጉም አለው።



የፈጠረውን ነገር ሁሉ ያሳመረ።

«ውብቱ»

የፍጥረት ዓለም ውበት የርሱን ውበትና ግርማ ጥገሱን ያመለክታል። የርሱ ውበት አእምሮ የማያዳርሰው፣ አኳኋኑ ከግንዛቤ በላይ የሆነ ነው። ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፦ « . . ያንተን ውዳሴ እኔ ቆጥራ አልዘልቀውም፤ አንተው ራስህ ራስህን እንዳወደስከው ነህ።» (በሙስሊም የተዘገበ)

«ውብቱ»

የቅርጽ ውበትንና የስነምግባር ወበትን የሰጠ፣ ክርሱ መልካሙን የመጠበቅ ውበትንም የቸረ።

ውብ ነገር የምትወድ የሆንከው አንተ ውብ ሆይ! ልቦቻችንን በኢማን አስዋብልን፤ ለስነምግባራችንም ውበትን አልብስልን፤ ውስጣችንና ውጭያችንንም ውብ አድርግልን።

«እርሱ ውበት ሰጪው አላህ ነው»

ዐዋቂው፣ ውስጠ ዐዋቂው፣ በዕውቀት ከባቢው አላህ . .

እርሱ በጣም ዐዋቂው፣ ውስጠ ዐዋቂው፣ በዕውቀት ከባቢው አላህ ነው . .

«በጣም ዐዋቂው፣ ውስጠ ዐዋቂው፣ በዕውቀት ከባቢው»

ዕውቀቱ ግልጽ ነገር ስውሩን፣ በምስጢር የሚነገረውንና በይፋ የሚነገረውንም፣ ግዴታዎችን፣ ሊሆኑ የማይችሉትንና ሊሆኑ የሚችሉትንም ሁሉ፣ የላይኛውን ዓለምና የታችኛውንም

ዓለም፣ ያለፈውን የአሁኑን እና መጪውንም ሁሉ ያካበበ፣ ምንም ነገር ክርሱ የማይሰወር።

«በጣም ዐዋቂው፣ ውስጠ ዐዋቂው»

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [نقصان: 34].

«አላህ የሰዓቲቱ ዕውቀት እርሱ ዘንድ ብቻ ነው፤ ዝናምንም ያወርዳል፤ በግሕፀኖችም

https://www.with-allah.com

ውስጥ ያለን ሁሉ ያውቃል፤ ማንኛውም ነፍስም፣ በየትኛው ምድር እንደምትሞት አታውቅም፤ አላህ ዐዋቂ፣ ውስጠ ዐዋቂ ነው።» [ሉቃስ 11:34]

«ዐዋቂው፣ በዕውቀት ከባቢው አላህ»

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾﴾ [التغابن: 4]

«በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል፤ የምትደብቁትንም፣ የምትገልጡትንም ያውቃል፤ አላህም በልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ ዐዋቂ ነው።» [ክሊተ 20:3:4]

እርሱ ነገሩን ሁሉ በዕውቀት ያካበበ ነው . .

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: 12]

«አላህ ያ ሰባትን ሰማያት የፈጠረ ነው፤ ከምድርም መሰላቸውን፣ (ፈጥሯል)፤ በመካከላቸው ትእዛዙ ይወርዳል፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መኾኑን አላህም በነገሩ ሁሉ በዕውቀት ያካበበ መኾኑን ታውቁ ዘንድ (ይህንን አሳውቃችሁ)።» [አልጦላቅ: 12]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል ፦

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٣﴾﴾ [الطلاق: 12]

«አላህም በነገሩ ሁሉ በዕውቀት ያካበበ መኾኑን ታውቁ ዘንድ (ይህንን አሳውቃችሁ)።» [አልጦላቅ: 12]

እርሱ በጣም ዐዋቂው፣ ውስጠ ዐዋቂው፣ በዕውቀት ከባቢው አላህ ነው . .

በጣም ቅርቡ አላህ . .


እርሱ በጣም ቅርብ የሆነው አላህ ነው . .

ለሚጠሩት ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ! . . ተስፋውን ለጣለበት ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ!

ለለመነው ሁሉ ቅርብ የሆንከው ሆይ! . . ከደም ስራችን ይበልጥ ለኛ ቅርብ የሆንከው ሆይ!

በአንተና በቃልህ መጽናናትን አድለን . .

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴿١٨٦﴾﴾ [البقرة: 186]





«ባሮቹም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ፣ (እንዲህ በላቸው)» እኔ ቅርብ ነኝ፤»
[አልበቀራህ:186]

«በጣም ቅርብ»

በልዕልናው ልቆ በዕውቀቱና በተመልካችነቱ ቅርብ ነው።

«በጣም ቅርብ»

ለለመነው ይሰጣል፤ ይራራል፤ ችግርን ያስወግዳል፤ ለጨነቀውና ለጠበበው ሰው ምላሽ ይሰጣል።

«በጣም ቅርብ»

ተጻጽቶ ወደርሱ ለተመለሰና በርሱ ለተንጠለጠለ በጣም ቅርብ ነው። ኃጢአትን ይምራል፤ ተውበትን ይቀበላል።

«በጣም ቅርብ»

ባሪያው ወደርሱ ይዞ የቀረበውን ይቀበላል፤ ባሪያው ክርሱ ባለው ቅርብ ልክ ወደ ባሪያው ይቀርባል።

«በጣም ቅርብ»

የባሮቹን ሁኔታ ከማንም ይበልጥ በቅርብ የሚያውቅ፣ በዕውቀቱና በከባቢነቱ በጣም የቀረባቸው፣ ምንም ነገር ክርሱ የማይሰወር።

«በጣም ቅርብ»

በእዝነተ ረቂቅነቱ፣ በጥበቃው፣ በእርዳታውና በእገዛው ቅርብ የሆነ፣ ቅርብ በተለይ ለትጉሃን ወዳጆቹ ልዩ የሆነ።

«በጣም ቅርብ»

ባሮቹ መመለሻቸውን ወደርሱ የሚያደርጉ በጣም ቅርብ።

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ [الواقعة: 85].

«ከናንተ ይልቅ ወደርሱ የቀረብን ነን።» [አልዋቂሃህ:85]

«ቅርብ»

ነፍሱ በርሱ ቅርብት የምትጽናና፣ በርሱ ውዳሴም የምትርገፈገፍ።

«እርሱ ቅርብ አላህ ነው . . .

ልመናን ተቀባዩ አላህ . . .

እርሱ ልመናን ተቀባዩ አላህ ነው . . .

﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: 61].

«ጌታዬ ቅርብ፣ (ለለመነው) ተቀባይ ነውና» [ሁድ:61]

«ልመናን ተቀባዩ»

የባሮቹን ልመና እና ተማጽኖ እርሱ በደነገገላቸው መሰረት ሲለምኑትና ሲጠሩት ይቀበላቸዋል። እንዲጠሩትና እንዲለምኑት ያዘዘውና ምላሽ ለመስጠት ቃል የገባው እርሱ ነውና።

«ልመናን ተቀባዩ»

እስረኛው እስር ቤት ሆኖ፣ የሰጠመው ባህር ውስጥ ሆኖ፣ ደሃው ድህነቱ ውስጥ ሆኖ፣ ወላጅ አልባው ህጻን በወላጅ አልባነቱ፣ በሽተኛው በሕመሙ ውስጥ ሆኖ፣ ልጅ ያጣው መካን በመካንነቱ እርሱን ይማጸናል። እርሱም ይሰጣል፣ ይሰማል፣ ይቀበላል፣ ይፈውሳልም።

«ልመናን ተቀባዩ»

የጨነቀውን ሰው ልመና የሚቀበል . . .

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: 62].

«ወይም ያ ችግረኛን በለመነው ጊዜ የሚቀበል፣ መከራንም የሚያስወግድ።» [አልነምል:62]

ዱዓእ ይበልጥ ተቀባይነት የሚኖረው በስሞቹና በባሕርያቱ ሲማጸኑትና ሲለምኑት ነው። እስር ቤት ሆነው የተማጸኑት ብዙዎች ተፈተዋል፣ ባሕር ውስጥ ሰጥመው ወደርሱ የወተወቱ ብዙዎች ድነዋል። ብዙ ድሆች ለምነውት ሲሳይ ሰፍቶላቸዋል። ብዙ የቲሞችንም ተንከባኪና ደጋፊ ሆኖ አሳድጓቸዋል። የመዳን ተስፋቸው የመነመነ ብዙ ሕመምተኞችንም ፈውሷል። ልጅ ያጡ ብዙ መካኖችም እርሱን ተማጽነው ልጅ አግኝተዋል።

እርሱ ልመናን ተቀባዩ አላህ ነው . . .

«ልመናን ተቀባዩ» . . .

https://www.with-allah.com/am

ክብሪው አላህ . .

እርሱ ክብሪው አላህ ነው . .

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [نور: 35].

«አላህ የሰማያትና የምድር ክብሪ [ነ-ር] ነው፤» [አልነ-ር:35]

«ክብሪው» . .

እርሱን ያወቁ ባሮቹን ልብ በኢማን ብርሃን፣ውስጣቸውን በቅን መመሪያ ያበራ።

«ክብሪው» . .

በብርሃኑ ጨለማዎችን አስወገደ፤ ሰማያትንና ምድርን አበራ፤ ወደርሱ የሚጓዙትን ትጉሃን ባሮቹን ልቦና እና መንገዳቸውን አበራ።

አላህ ክብሪ ነው፤ መጋረጃው ብርሃን ነው፤ መጋረጃው ቢገለጥ በራቱ ብርሃን የፍጥረታት እይታ በተቃጠለ ነበር።

እርሱ ክብሪው አላህ ነው . .

ጥበበኛው አላህ . .

እርሱ ጥበበኛው አላህ ነው . .

﴿الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [النين: 8].

«አላህ ከፈራጆች ሁሉ ይበልጥ ፈራጅ አይደለምን?» [አል-ቲን:8]

«ጥበበኛው»

ነገሮችን በተገቢ መንገዳቸው አሳምሮ የሚያቀናብር፣ በዕውቀቱና በውሳኔው መሰረት በተገቢ ቦታቸው የሚያኖር።

«ጥበበኛው»

ሽሪዓዎችን ለጥበባዊ ዓለማዊ የደነገገ፣ ሕግጋትን ለጥበባዊ ዓለማዊ ያኖረ። ድንጋጌው በዓላማው፣ በምስጢራቱ፣ በዱንያዊና አክራሪ ግቦቹ ፍጹማዊ ጥበብን ያዘለ ነው።

«ጥበበኛው»

በውሳኔውና በብድኔው ጥበበኛ፣ ድሃውን ድሃ በማድረግ ወይም አንድን ሰው በሽተኛና ደካማ በማድረግ ውሳኔው ጥበበኛ የሆነ፣ ቅንብር እንክንዳ የሌለበት፣ ቃሎቹም ሆኑ ተግባራቱ ጉድለትም ሆነ ዝንፈት የሌለበት፣ እርሱ ﷻ የረቀቀና የላቀ ጥበብ ባለቤት ነው።

«ጥበበኛው»

ለባሮቹ ጥበብና ዕውቀትን፣ አመዛዛኝነትንና መረጋጋትን፣ ነገሮችን በተገቢና ትክክለኛ ቦታቸው የማኖር ብቃትን የሰጠ ጥበበኛ።

አላህ ከጥበበኞች ሁሉ በላይ

«ጥበበኛው» . . በፍጥረታቱና በትእዛዛቱ ውስጥ ጥበቡ የመጠቀምንም ነገር በከንቱ የማይፈጥር፣ ሕጎቹን በከንቱ የማይደነግግ፣ በዱንያም ሆነ በአክራ ፍርዱ የርሱ ብቻ የሆነ።

ጥበብኛ ነው። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ክርስቲያን ፈቃድ ውጭ ምንም ነገር አይከሰትም። ሐላልና ሐራም አድራጊ እርሱ ብቻ ነው። ሕግ እርሱ የደነገገው ነው፤ ሃይማኖት እርሱ ያዘዘውና እርሱ የከለከለው ነው። የርሱን ፍርድ የሚቀላብስ፣ ውሳኔውን የሚሸር ማንም የለም።

«ጥበብኛው»

ማንንም አይበድልም . . . ባዘዘው በከለከለውና በተናገረው ሁሉ ፍትሐዊ ነው።

እርሱ ፈራጁ ጥበብኛው አላህ ነው . . .

www.with-allah.com/am



አላህ ንጉሡ ነጋሢው እውነተኛው ገዥ

እርሱ ንጉሡ አላህ ነው . .

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الخشر: 23]

«ንጉሡ፤ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፤» [አልሐሻር: 23]

«ንጉሡ»

የኃይልነትና የኩራት ባለቤት፣ የባሮቹን ጉዳዮች የሚያስተናብርና የሚያቀናብር፣ እነርሱ ተገዳጅ ተገዥዎቹና ታዛቦቹ ሲሆኑ እርሱ ጌታቸውና ፍጹማዊ ባለቤታቸው የሆነ።

ማንኛውም ንጉሥና መሪ የርሱ ባሮችና አገልጋዮች የሆኑ የፍጹማዊ ንግሥና ባለቤት፣ በሰማያትም ሆነ በምድር ያለው ትሩፋት ሁሉ የርሱ በረከትና የርሱ ጸጋ ብቻ የሆነ።

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 255]

«በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው፤»

[አልባቆራ: 225]

«ንጉሡ»

ያለ ገደብ የሚሰጥ፣ የባሮቹን በስጦታው የሚያጥለቀልቅ፣ ልገላና ችሮታው ከርሱ ምንም የማይቀንስ፣ አንዱ ጉዳይ ከሌላው ጉዳይ የማያውከው። ሐዲሥ አልቁድሲ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦ « . . ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅናቸችሁ፣ ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቴ ቅንጣት አትቀንሱም። አገልጋዮቹ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁና ጅናቸችሁ፣ በእንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብሰጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም . . » (በሙስሊም የተዘገበ)

«ንጉሡ ነጋሢው» . . ንግሥና ሁሉ የርሱ የሆነ፣ ኃይልነት፣ ከሩነት፣ አስገዳጅነት፣ አንበርካ ኪነትና የበላይ አቀጣባሪነት በሆኑ፣ በእውነተኛ ንጉሥነት ባከርያት የሚገለጹ ብቸናው ንጉሥ፣ በመፍጠርም ሆነ በትእዛዙ ፍጹማዊ ሥልጣን ያለው፣ በሰማያትና በምድር ያለት ሁሉ ባሮቹና ተገዥዎቹ ለመሆን የሚገደዱ።

«ንጉሡ»

ንግሥናን ለሚሻው ይሰጣል። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِيْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾
[آل عمران: 26]

«(ሙሐመድ ሆይ!) በል ፦ የንግሥና ባለቤት የኾንክ አላህ ሆይ! ለምትሻው ሰው ንግሥናን ትሰጣለህ፤ ከምትሻውም ሰው ንግሥናን ትገናፋለህ፤ የምትሻውንም ሰው ታልቃለህ፤ የምትሻውንም ሰው ታዋርዳለህ። መልካም ነገር ሁሉ በእጅህ ነው፤ አንተ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነህና።» [አል ሲምራን:26]

«ንጉሡ»

የፍጥረታቱ ባለቤት፣ በዱንያም በኣክራም እንዳሻው የማድረግና የማዘዝ መብት ያለው። ስለዚህም እርሱን ይከጅሉ፤ እርሱን ይማጸኑ፤ በዱዓእ፣ በልመና እና በውትወታ እርሱ ዘንድ ያለውን ይቀላወጡ።

እርሱ ንጉሡ ነጋሢው እውነተኛው ገዢ አላህ ነው . .

ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ . .

እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው . .

በልዕልናው የተቀደሰ፣ ውዳሴው የላቀ፣ ጸጋዎቹ የገዘፉ . .

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾
[الحشر: 23]

«እርሱ አላህ ነው፤ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፤ ንጉሡ፣ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሠላም ባለቤቱ፤ . . ነው።» [አልሐሻር:23]

«ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሠላም ባለቤቱ» . . ከጉድለት ባሕርያት ሁሉ የጠራው ኃይል፣ ክፍጥረታቱ ከአንድም ጋር ከመመሳሰል የላቀ፣ ክነውር ሁሉ ፍጹም የጠራ፣ በምሉእነቱ ማንምና ምንም እርሱን ከመምሰል ፈጽሞ የራቀ።

የመላእክትና የአልፋሕ ጌታ የሆነው ጥራትና ቅድስና ተገባው . . ከጉድለት ሁሉ የጠራው እውነተኛው ንጉሥ ላቀ።

«እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው»

ከእንክንና ከማንኛውም ጉድለት፣ ለርሱ ቅድስና ተገቢ ካልሆነ ማንኛውም ባሕርይ የጠራ።

«እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው»

በምሉእነት፣ በውበትና በግርማ ሞገስ ባሕርያት የሚገለጹ፣ ክነውርና ከጉድለት ሁሉ የጠራ፣ እርሱን የሚመስል ምንም ነገር የሌለ፣ አቻም ሆነ አንድም ብጤ የሌለው፣ ከርሱ ምሉእነት በላይ ምሉእነት የሌለ፣ ማንምና ምንም ከስሞቹና ከባሕርያቱ ዲካ የማይደርስ።

«እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው»

ልዎች ያጠሩት፣ ተስፋዎች ሁሉ በርሱ ላይ የተንጠለጠሉ፣ አንደበቶች በምስጋና ያጠሩትና ዘውትር የሚያወድሱት።

«እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው ነው»

የበረከትና የጸጋዎች፣ የትሩፋትና የውዳሴ ባለቤት የሆነ፣ በረከቶች ከርሱ ወደርሱ የሆኑ፣ ባሮቹን የሚባርክ በረከት፣ የሻውን ጸጋና በረከት በማፍሰስ የሚባርካቸው።

እርሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው አላህ ነው . .

https://www.with-allah.com/am



የሠላም ባለቤቱ አላህ . .

[الصافات: 120]

እርሱ የሠላም ባለቤቱ አላህ ነው . .

አላህ ﷻ ሰላም ነው፤ የሰላም ምንጭም እርሱ ነው። እርሱ ሰላም ካልሰጠውና ካላዳነው ማንም ባሪያ አይደንም። እርሱ ካላመቻቸለትም ስኬትን አያገኝም።

እርሱ የሠላም ባለቤት ነው . .

ከማንኛውም እንክንና ጉድለት ነጻ የሆነ፤ እርሱ በቀር ያለው ሁሉ ለእንክን ለጉድለትና ለነውር ተጋላጭ መሆን የሚችል።

እርሱ የሠላም ባለቤት ነው . .

ባሕርያቱ ከፍጥረታቱ ባሕርያት ጋር ከመመሳሰል ነጻ የሆኑ፤ ከጉድለትና ከእንክን ሁሉ የራቁ፤ ዕውቀቱ ምሉእና ነጻ የሆነ፤ ፍትሁ አጠቃላይና ተደራሽ የሆነ፤ ግዛቱ ከጉድለትና ከእንክን የነጻ ምሉእ የሆነ፤ ፍርዱ ፍትሐዊና ነጻ የሆነ፤ ሥራው የነጻና ሰላም የሆነ፤ እርሱም ሰላም የሰላም ምንጭም እርሱ የሆነ፤ የግርማ ሞገስና የክብር ባለቤት የሆነ ጌታ ላቀ።

አላህ ﷻ በዱንያም በአክራም ለባሮቹ ሰላምን ዘርግቶላቸዋል።

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 109]

«ሰላም በአብራሂም ላይ ይኸውን።»

[አልሲፍሩት: 109]

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

«ሰላም በሙሳና በሃሩን ላይ ይኸውን።» [አልሲፍሩት: 120]

﴿وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: 181]

«በመልክተኞቹም ላይ ሰላም ይኸውን።» [አልሲፍሩት: 181]

አክራን በተመለከተ አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ [الحجر: 46]

«ጸጥተኞች ኸኖችሁ በሰላም ግቧት፤ (ይባላሉ)።» [አልሐድ: 46]

የሠላም ባለቤት

እርሱ ምንም ፍርሃት የማይኖርበት የሰላም ባለቤት ነው፤ ምንም ስጋት የማይከተለው ምሕረትም ነው።

እርሱ የሰላም ባለቤት ነው፤ ሰላምም ከርሱ ነው።

እርሱ የሰላም ባለቤቱ አላህ ነው . .

እውነቱ አላህ . .

እርሱ እውነቱ አላህ ነው . .

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [الحج: 6]

«ይህ፤ አላህ እርሱ መኖሩ የተረጋገጠ፤ . . በመኸኑ ነው።» [አልሐድ: 6]

«እውነቱ አላህ» . .

በእርሱነቱና በባሕርያቱ እውነት፣ ባሕርያቱ የተሟሉ፣ መኖሩና ሕልውናው ከራሱ እርሱነት የመነጨ፣ በርሱ ቢሆን እንጂ ማንኛውም ነገር ሕልውና የሌለው፣ በግርማ ሞገስ በውበትና በፍጹማዊ ምሉእነት ሲገለጽ የኖረ ያለና የሚኖር፣ በደግነትና በችሮታው ሲታወቅና እንደታወቀ የኖረና የሚኖር።

«እውነቱ አላህ» . .

ቃሉ እውነት፣ ተግባሩ እውነት፣ ክርሱ ጋር መገናኘትም እውነት፣ መጽሐፎቹም እውነት፣ ሃይማኖቱም እውነት፣ እርሱን ብቻ ያለ ምንም ተጋሪ ማምለክም እውነት፣ ክርሱ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር ሁሉ እውነት የሆነ እውነቱ አላህ።

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [انج: 62]

«ይህ፣ አላህ እርሱ እውነት በመኾኑ፣ ክርሱም ሌላ የሚገቡት ነገር እርሱ ፍጹም ውሸት በመኾኑ፣ አላህም እርሱ የሁሉ በላይ ታላቅ በመኾኑ ነው።» [አልሐጅ:62]

እርሱ እውነቱ አላህ ነው . .

ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ . .

እርሱ ጸጥታን ሰጪው ባሮቹን ጠባቂው አላህ ነው . .

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: 23]

«እርሱ አላህ ነው፣ ያ ክርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ፣ ንጉሡ፣ ከጉድለት ሁሉ የጠራው፣ የሠላም ባለቤቱ፣ ጸጥታን ሰጪው፣ ባሮቹን ጠባቂው፣ . . ነው።»

[አልሐሽር:23]

«ጸጥታን ሰጪው» . .

በባሮቹ መካከል ጸጥታን፣ በፍጥረታቱ ዘንድ ደህንነትን፣ በመለኮታዊ ራዕይ እርካታን የሚያሰራጭ።

﴿وَأَمَنَّهُمْ مِنَ خَوْفٍ﴾ [افريش: 4]

«ከፍርሃትም ያረካቸውን [ጸጥታ የሰጣቸውን]።» [ቁረይሽ:4]

«ጸጥታን ሰጪው» . .

ታማኝ፣ የፍጥረታቱ የበላይ ጠባቂ፣ ተቆጣጣሪና ተመልካች የሆነ።

«ጸጥታን ሰጪው» . .

ምንዳና ሽልማትን የማይቀንስ፣ ቅጣትን የማይጨምር፣ ለትሩፋትና ችሮታውን ለመለገስ፣ ለደግነትና ለቸርነት ከማንም በላይ ተገቢ የሆነ።

«ባሮቹን ጠባቂው»

ባሮቹን በበላይነት የተቆጣጠረ፣ አንበርክኳቸው በሥልጣኑ ስር ያደረገ፣ የተንከባከባቸውና ድርጊቶቻቸውንና ሁኔታዎቻቸውን ያወቀ፣ በዕውቀቱ ያካበባቸው፣ ማንኛውም ነገር ለርሱ ገርና ቀላል የሆነ፣ ለማንኛውም ነገር አስፈላጊው የሆነ።

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [11]

[الشورى: 11]

«የሚመስለው ምንም ነገር የለም፤ እርሱም ሰሚው ተመልካቹ ነው።» [አልሹራ: 11]

እርሱ ጸጥታን ሰጪው፣ ባሮቹን ጠባቂው አላህ ነው።

«ጸጥታን ሰጪው» . .

ምሉእ በሆኑ ባሕርያት፣ በግርማ ሞገሱና በውበቱ ራሱን ያወደሰ፣ መልእክተኞቹን ልኮ መጽሐፎቹን በታላም ራትና በማስረጃዎች ያስተላለፈ፣ የመልክተኞቹን መልክት እውነተኛነት በተለምድና በማስረጃ ያረጋገጠ።

«ባሮቹን ጠባቂው» . .

የተሰወሩ ነገሮችንና ልቦች የደበቁትን የሚያውቅ፣ ነገሮችን ሁሉ በዕውቀቱ ያካበበ።

ይቅር ባይ ምሕረተ ብዙው፣ አብዝቶ የሚምር አላህ . .

እርሱ ይቅር ባይ መሐሪ፣ አብዝቶ የሚምር አላህ ነው . .

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ﴾ [الحج: 60]

«አላህ ይቅር ባይ መሐሪ ነውና፤» [አልሐጅ: 60]

ይቅር ባይ፣ ምሕረተ ብዙው፣ አብዝቶ የሚምር አላህ . .

ሁሌም በመሐሪነቱ የሚታወቀው፣ ለባሮቹ ይቅርባይና ምሕረት ሰጭ በመሆን የሚገለጸው፣ እያንዳንዱ ሰው የርሱን ይቅርታና ምሕረት፣ እንደዚሁም እዝነቱንና ችሮታውን ለመፈለግ የሚገደደው ምሕረተ ብዙው አላህ።

አንተ መስፈርቱን አሟልቶ ለጠየቀህ ሁሉ ይቅርታ ለመለገስና ምሕረት ለመስጠት ቃል የገባኸው ጌታ ሆይ! ይቅር በለን። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: 82]

«እኔም ለተጸጸተ፣ ለአመነም፣ መልካምንም ለሠራ፣ ከዚያም ለተመራ ሰው በእርግጥ መሐሪ ነኝ።» [ጣዮ: 82]

አንተ ምሕረተ ብዙው ሆይ! እርግጥ አድርገን በመተው ከታጠሉቶቻችን

የምንመለስበትን ልባዊ ጸጸት እንለምነሃለን። በፈጸምናቸው ጥፋቶችና ጥሰቶች ተጸጽተን ለትእዛዞችህ ተገዥ ለመሆን አድለን፤ አንተ በጣም መሐሪው ነህና ማረን። አላህ ሆይ! ምሕረትን የምትወድ ነህና ይቅር በለን . . በጣም መሐሪ በጣም አዛኝ መሆንህን ነግረህናልና ማረን . .

﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]

«ባሮቼን፣ እኔ መሐሪው አዛኝ እኔው ብቻ መኾኔን ንገራቸው።» [አልሐ.ጅር:49] አንተ በጣም መሐሪ የሆንክ ጌታ ሆይ! ማረን። እርሱ ይቅር ባይ መሐሪ፣ አብዝቶ የሚምር አላህ ነው . .

ጸጸትን ተቀባይ አላህ . .

እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አላህ ነው . .

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 118]

«አላህ እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነውና።» [አልተውባህ:118]

«ጸጸትን ተቀባይ» . .

በችሮታውና በደግነቱ ለባሮቹ ተጸጽቶ መመለስን (ተውበትን) የደነገገ፣ ከዚህም አልፎ ክፉ ሥራን ወደ በጎ ሥራነት ለመቀየር ቃል የገባላቸው።

«ጸጸትን ተቀባይ» . .

ባሮቹን በተውበታቸው ላይ እንዲጸኑ የሚያደርግ፣ ግዴታቸውን ይወጡ ዘንድም የሚያግዛቸው።

«ጸጸትን ተቀባይ» . .

ለባሮቹ ተውበት ማድረግን የገራላቸው፣ በተውበት ላይ የሚያበረታታቸው፣ በመሐሪነቱ የሚወዳጃቸው።


«ጸጸትን ተቀባይ» . .

ከባሮቹ ጸጸትን የሚቀበል። በዚያ ላይ የሚያጸናቸው። ደረጃዎችን ከፍ የሚያደርግ። ኃጢአቶችን የሚያብስ ጌታ ግርማ ሞገሱ ላቀ።

እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አላህ ነው . .

«ጸጸትን ተቀባይ» . . በጥፋታቸው የሚጸጸቱ ሰዎችን ጸጸት የሚቀበል፣ የኃጢአትን ኃጢአት የሚምር። ኃጢአትን እርግፍ አድርጎ በመተውከል ተጸጽቶ የተመለሰን ሰው ጸጸት አላህ ይቀበላል። ከልብ ወደርሱ መመለስንና ተውበትን ለነርሱ በመግራት፣ ከዚያም ተውበታቸውን ተቀባይነት እንዲያገኝ በማድረግ ኃጢአቶቻቸውን በማበስ ጸጸትን ተቀባይ ነው።

https://www.with-allah.com/am



አንዱ ብቸኛው አላህ . .

እርሱ አንዱ ብቸኛው አላህ ነው . .
በአንተነትህ አንድ
የሆንከው፣ በስሞችህም አንድ
የሆንከው፣ በባሕርያትህም አንድ
የሆንከው አላህ ሆይ!

የልዩና ፍጹምነትን፣ ፍቅርህንና የተስፋ
ቃልህን ትለግሰን ዘንድ እንለምንሃለን . .
አንተ ብቸኛው፣ የሁሉ መጠጊያ የሆንከው
ሆይ!

«ብቸኛው»

በእርሱነቱ (በዛቱ)፣ በስሞቹና
በባሕርያቱ አንድና ብቸኛው የሆነ፣ አቻ
አምላኛም ሆነ ተነጻጻሪ የሌለው።

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [መ: 65]

«እርሱ ሞክሼን ታውቃለህን?»

[መርየም: 65]

«ብቸኛው»

አምልኮት በሚገባው አምላክነቱ
አንድ ብቻ የሆነ፣ ከርሱ በቀር በእውነት
የሚመለከ ሌላ አምላክ የሌለ፣ ይብዛም
ይነስ ከዕባዳ እርሱ ብቻ እንጂ ምንም
ነገር ለማንምና ለምንም የማይዞር።

«ብቸኛው»

የፍጥረታት ሁሉ ብቸኛው
ግብ፣ ብቸኛው ተመላኪ ጌታ፣ ልቦች ይህንን
በፍጹምነት የሚመለከሩለት፣ እይታዎች
የሚንጠለጠሉበት።

«አንዱ ብቸኛው»


አላህ ﷻ ባሮቹን አንድነቱንና ምንም
ሽሪክ የሌለው አምላክ የመሆኑን እምነት
የተፈጥሯቸው አካል ያደረገ፣ እርሱን
ትቶ ፊቱን በአምልኮ ወደ ሌላ ያዞረ
ተሳክቶለት፣ ከርሱ በቀር ሌላ ያመለከ
ታድሎ የማያውቅ፣ ሌላን ከርሱ ጋር
ያጋራ ሁሉ ፍጻሜው ውድቀት ብቻ
የሆነ።

እርሱ አንዱ ብቸኛው አላህ ነው።

«አንዱ ብቸኛው» . .

በሁሉም ምሉእ ባሕርያቱ አንድ
የሆነ፣ በዚህ ምንም ሽሪክና ተጋሪ
የሌለው። ባሮቹ በእሳቤ በአንደበትና
በተግባር ለፍጹማዊ ምሉእነቱና ለአንድ
ብቸኛ አምላክነቱ ዕውቅና በመስጠት
እርሱን ብቻ የሚግቡት።

<https://www.with-allah.com/am>



አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው . . .

እርሱ የሁሉ መጠጊያ አላህ ነው . . .

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝﴾

[الإخلاص: 1-2]

«በል፦ እርሱ አላህ አንድ ነው። (አላህ) የሁሉ መጠጊያ ነው።» [አልኢ.ቫላስ:1-2]

«የሁሉ መጠጊያ» . . .

በስሞቹና በባሕርያቱ ምሉእ የሆነ፣ ጉድለትም ሆነ እንከን የማይደርስበትና የሌለበት።

«የሁሉ መጠጊያ» . . .

ፍጥረታት ሁሉ ከርሱ የሚፈልጉ እርሱ ግን ከማንም ምንም የማይፈልግ፣ በራሱ ብቻ የተብቃቃ።

﴿يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ [الانعام: 14]

«የሚመግብ፣ የማይመግብም ሲኾን።»

[አልኦግግም:14]

«የሁሉ መጠጊያ» . . .

አቀናባሪ ጌታ፣ ያሻውን የሚፈጽም ፍጹማዊ ባለቤት።

«የሁሉ መጠጊያ» . . .

ልቦች ሁሉ ለጉዳዮቻቸውና ለችግሮቻቸው እርሱን ሲማጸኑ የሚሰጣቸውና የማይከለክላቸው። ሲለምኑት የሚሰማቸውና ችግራቸውን የሚያስወግድላቸው። ከርሱ የራቁት ሲጠፍት ሰምቷቸው ግንኙነቱን መላልሶ የሚቀጥልላቸው። የፈሩትንና የተሸበሩትን የሚያረጋጋና የሚያጽናና። በርሱ ላይ ተስፋ የጣሉትን ከግባቸው የሚያደርስ። አደጋ የተጋረጠባቸውን ነጻ የሚያወጣ። ባሮቹን በአምልኮው ሲተጉ ከፍ የሚያደርጋቸው።

«እርሱ የሁሉ መጠጊያ አላህ ነው . . .

«የሁሉ መጠጊያ» . . .
በእርሱነቱ በስሞቹ በባሕርያቱና በተግባራቱ ፍጹማዊ ምሉእነት ያለው በመሆኑ፣ ፍጥረታት ሁሉ ለሁሉም ፍላጎቶቻቸውና ለችግሮቻቸው የርሱን ረድኤትና እገዛ የሚጠብቁ።

አሸናፊው አላህ . .

እርሱ አሸናፊው አላህ ﷻ ነው . .

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [انفال: 67]

«አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።» [አልአንፋል: 67]

አሸናፊው ብርቱውና ድል አድራጊው አላህ።
የኃይለኞችና የብርቱዎች ሁሉ ኃይልና ብርታት የማይጎዳው፤ ምንም የማይሳነው . . የኃይላን ሁሉ ድል አድራጊ ኃይል የሆነው አላህ ﷻ ላቀ።

«አሸናፊው»

ፍጹማዊ አሸናፊት የርሱ ብቻ የሆነ፤ ፍጥረታት ሁሉ ለርሱ የሚዋደቁለትና የሚንበረከኩለት፤ ኃይለኛ ሁሉ እርሱ ፊት ተዋራጅ የሆነ።

«አሸናፊው»

አሸናፊነትን እርሱ ለሚሻው ሰው የሚሰጥ፤ ከሻው ሰውም የሚነጥቅ፤ ያሻውን ሰው የሚያዋርድና በጎው ሁሉ በርሱ እጅ የሆነ። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: 65]

«ኃይል ሁሉ በሙሉ፤ የአላህ ብቻ ነውና፤» [ዮሴፍ: 65]

በርሱና ከርሱ ብቻ ካልሆነ በስተቀር በዘር፤ በማእረግ፤ በሀብትም ሆነ በሌላ ምክንያት አሸናፊነት አይኖርም።

«አሸናፊው»

ማንም ሰው ከርሱ በኩል ከሚሰጠው ውጭ አሸናፊነትን፤ በርሱ ችሮታ እንጅ ኃይልን የማያገኝ። መጠበቅ የፈለገ ጥበቃን ከአላህ ይልልግ፤ አሸናፊነትን የሻ ሰውም ልቦናውን ወደ አላህ ይመልስ።

﴿وَاللَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النفاقون: 8]


«አሸናፊነትም ለአላህ፤ ለመልአክተኛውና ለምእምናን ነው።» [አልሙናፍቁን: 8]

እርሱ አሸናፊው አላህ ነው



«አሸናፊው» . .

የኃይል አሸናፊነት፤ የድል አድራጊነት አሸናፊነት፤ የአይበገሬነት አሸናፊነት፤ ሁሉም አሸናፊነት የርሱ ብቻ የሆነ። ፍጥረታት ሁሉ ፈጽሞ ሊጎዱት የማይችሉ፤ ሁሉንም ያንበረከኩ፤ ሁሉም ለኃይልነቱ የተዋረደለት።



የበላይ አሸናፊው አላህ . .



እርሱ የበላይ አሸናፊው አላህ ነው . .

ሰዎችና አጋነንትን የሚያንበረክክ የበላይ አሸናፊ ፦

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الانعام: 18].

«እርሱም ከባሮቹ በላይ ሲኾን አሸናፊ ነው፤ እርሱም ጥበበኛው፣ ውስጠ ዐዋቂው ነው።» [አልአንጻም: 18]

«የበላይ አሸናፊ»

በልዕልናውና በዕውቀቱ ከባቢነት፣ በአቀነባሪነቱ፣ ስለነርሱ ባለው ዕውቀቱና በኃይልነቱ ፍጥረታቱን አንበርክኳል። በዚህ ገደብ የለሽ ግዙፍ ዩኒቨርስ ውስጥ ከርሱ ፈቃድና ከዕውቀቱ ውጭ የሚሆን ምንም ነገር የለም።

«የበላይ አሸናፊ»

እምቢተኞችንና ትእቢተኞችን በታላላቅ ማስረጃዎች ዝም አስኝቶ፣ አምላክነት ጌትነት መልካም ስሞችና የመጠቁ ባሕርያት ተገቢው መሆናቸውን ያረጋገጠላቸው የበላይ አሸናፊ።

«የበላይ አሸናፊ»

ግፈኞችን፣ አምባገነኖችንና እብሪተኞችን አንበርክኮና አንኮታክቶ የሚያዋርድ።

﴿وَيَبْرُؤُا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [ابراهيم: 48].

«አንድ አሸናፊ ለኾነው አላህም (ፍጡራን ሁሉ) የሚገለጹበትን ቀን (አስታውስ)።» [አብራሂም: 48]

«የበላይ አሸናፊ»

ፈቃዱና ፍላጎቱ ከፍጥረታቱ መካከል የቱንም ያህል ኃይል ቢሆን ማንም የማያስቀረውና ተፈጻሚነት ያለው። እጹብ ድንቅ የሆነ ሥራውን የፈለገውን ያህል ቢራቀቁ ሊደርሱበት የማይችሉ። ማንም አንደበተ ርቱእ የጥበቡን ምጥቀትና ውበት መግለጽ የሚሳነው የበላይ አሸናፊ።

እርሱ የበላይ አሸናፊው አላህ ነው . .

«አንበርክኳው አሸናፊ» . . ማንኛውንም ነገር ያንበረክክ የበላይ አሸናፊ፣ ፍጥረታት ሁሉ ለኃይልነቱና ለምሉእ ብቃቱ ተዋርደው የተገዙለት።

ሲሳይን ሰጪው አላህ . .

እርሱ ሲሳይን ሰጪው አላህ ነው . .

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58]

«አላህ እርሱ ሲሳይን ሰጪ፣ የብርቱ ኃይል ባለቤት ነው።» [አልላሪያት:58]

«ሲሳይን ሰጪው» . .

የፍጥረታቱ ሲሳይና ምግባቸው በርሱ እጅ የሆነ። ለሻ ሰው ሲሳይ የሚያሰፋና ባሻው ሰው ላይ የሚያጠብ። ነገሮችን ሁሉ የሚያቀነባብር፣ የሰማያትና የምድር ድልብ ሀብት መክፈቻ በእጁ የሆነ ሲሳይ ሰጪ ጌታ። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود: 6]

«በምድርም ላይ ምንም ተንቀሳቃሽ የለችም፣ ምግቧ በአላህ ላይ ያለ ቢኾን እንጂ፣ ማረፊያዋንም፣ መርጊያዋንም ያውቃል።» [ሁድ:6]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: 60]

«ከተንቀሳቃሽም ምግቧን ለመሸከም የማትችለው ብዙ ናት፣ አላህ ይመግባታል፣ እናንተንም፣ (ይመግባል)፣ እርሱ ሰሚው፣ ዐዋቂው ነውና።» [አልሀንብ-ት:60]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 30]

«ጌታህ ሲሳይን ለሚሻው ሰው ያሰፋል፣ ያጠባልም፣ እርሱ በባሮቹ ኹኔታ ውስጠ ዐዋቂ ተመልካች ነውና።» [አልኢስራክ:30]

https://www.with-allah.com/am

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: 212]

«አላህም፣ ለሚሻው ሰው ያለ ግምት ይሰጣል።» [አልበቀራህ:212]


«ሲሳይን ሰጪው»

ሰዎች ሁሉ የርሱን እጅና ሲሳይ የሚጠብቁ ድሆች ሲሆኑ፣ ታዛዥ ተገዥውንም ሆነ አመጸኛ ኃጢአት፣ ያለፉትን ያሉትንና የሚመጡትን . . ሁሉንም በየፈርጁ የሚመግብ ሲሳይን ሰጪው።

«ሲሳይን ሰጪው»

በቅን ልቦና ወደርሱ ለተመለሰው ሰው የተሟላ ሲሳይ የሚሰጥና ጸጋውን የሚዘረጋለት። የለመነውን ሰው በዕውቀትና በኢማን የሚቀልብ። ለጠየቀው ሰው ለልቦና መጥራትና ለሃይማኖታዊ ትጋት አጋዥ የሆነ ሐላል ሲሳይን የሚለግስ።

እርሱ ሲሳይን ሰጪው አላህ ነው . .



እዝነተ ረቂቁ አላህ . .

እርሱ እዝነተ ረቂቁ አላህ ነው . .

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: 100]

«ጌታዬ ለሚሻው ነገር እዝነቱ ረቂቅ ነው።» [ዩሱፍ:100]

እዝነተ ረቂቁ

ፍጡራንን እርስ በርሳቸው እንዲተዛዘኑ፣ እንዲተሳሰቡና እንዲዋደዱ ያደረገ እዝነተ ረቂቅ ጌታ።

እዝነተ ረቂቁ

የተትረፈረፈ ስጦታና ችሮታ የሚለግስ ቸር አምላክ።

እዝነተ ረቂቁ

ለባሮቹ ርኅሩህ የሆነ።

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: 19]

«አላህ በባሮቹ ርኅሩህ ነው።» [አልሹራ:19]

ለዛሬው የዱንያ ሕይወትና ለመጪው የአክራ ሕይወታቸው ጠቃሚ የሆነውን የሚሰጣቸው፣ ለየዱንያና ለአክራ ሕይወታቸው ጎጂ የሆነውን ሁሉ የሚከለክላቸው።

እዝነተ ረቂቁ

https://www.with-allah.com/am

ዓይኖች አያዩትም፤ እርሱ ግን ዓይኖችን ያያል።

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [النعام: 103].

«ዓይኖች አያገኙትም፤ (አያዩትም)፤ እርሱም ዓይኖችን ያያል፤ እርሱም ርኅራኤው፣ ረቂቁ፣ ውስጠ ዐዋቂው ነው።» [አልአንዓም: 103]

«እገነተ ረቂቁ»

የሁሉንም ነገሮች ድብቅ ምስጢር የሚያውቅ፣ ረቂቅ ሥራዎችን ሁሉ የሚቆጣጠር፣ ቀንም ሆነ ማታ ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር፣ የባሮቹን ጥቅሞች ጥቃቅኑንና ውስብስቡን ሁሉ የሚያውቅና የሚያዘንላቸው።

«እገነተ ረቂቁ»

ነገሮችን ሲወስን ለባሮቹ የሚራራ፣ ወሳኔውን ሲያስተላልፍ ረድኤቱን የሚቸራቸው። ችግር ሲጠና እና መከራ ሲበረታ የመፍትሔ በሮችን የሚከፍትላቸው፣ ነገሮች ሲወሳሰቡ የሚያገራላቸው።

እርሱ እገነተ ረቂቁ አላህ ነው . .

በትክክል ፈራጁ አላህ . .

እርሱ በትክክል ፈራጁ አላህ ነው . .

﴿وَهُوَ الْقَائِلُ أَلْعَلِيمُ﴾ [سبا: 26].

«እርሱም በትክክል ፈራጁ፣ ዐዋቂው ነው።» [ሰበኤ: 26]

«ከፋቹ፣ በትክክል ፈራጁ»

እገነቶቹንና በረከቶቹን የሚከፍትልን . . .

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: 2].

«አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታት ለርሷ ምንም አጋጅ የላትም፤ የሚያግደውም ከርሱ በኋላ ለርሱ ምንም ለቃቂ ሰውም።» [ፋ.ጢር: 2]

«ከፋቹ፣ በትክክል ፈራጁ»

በረከቶቹን ለኛና ለእናንተም የከፈተልን . . ከጸጋዎቹና ከስጦታዎቹ ያቋደሰን . . ይቅርታውንና ምሕረቱን የጨመረልን።

የተዘጉ ልቦችን በቅን መመሪያና በኢማን ቁልፎች የሚከፍት ከፋቹ አላህ።

«ከፋቹ፣ በትክክል ፈራጁ»

የእገነትና የቸርነት በሮቹን በሰፊው የሚከፍት። በባሮቹ ላይ ጸጋና በረከቱን ደግሞ ደጋግሞ የሚያዘንብ። የዕውቀትና የጥበብ ብርሃንን እንደሚረክቡ ውስጥ የሚያፈነጥቅ። ልቦች በርሱ ያምኑ ዘንድ የቅን መመሪያ በሮቹን የሚከፍትላቸው።

«እገነተ ረቂቁ»

ረቂቅ	ዕውቀቱ
ምስጢራትንና	ስውር
ነገሮችን ሁሉ	ያካበበ።
ግልጽና ድብቁን	ሁሉ
የሚያይ።	ለምእመናን
ባሮቹ እገነተ ረቂቅ የሆነ።	
ባላሰቡትና	ባልገመቱት
መንገድ	በእገነተ
ረቂቅነቱና	በቸርነቱ
የሚጠቅማቸውን	ሁሉ
የሚያደርስላቸው።	

https://www.with-allah.com/am

«ከፋቹ፣ በትክክል ፈራጁ»

የጭንቀትና የውጥረት ደመናን ከባሮቹ ላይ የሚገና። እፎይታና እርካታን የሚያስገኝላቸው። ከቸግርና ከመከራ የሚያወጣቸው፣ ጉዳትን የሚያስወግድ።

«በትክክል ፈራጁ»

በመጨረሻ የአክራ ሕይወት በባሮቹ መካከል በትክክል የሚፈርድ፣ ምስጋና ፍትሐዊ አምላክ።

እርሱ በትክክል ፈራጁ አላህ ነው . .

ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ .

እርሱ ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ ነው . .

«ተብቃቂው ባለጸጋ»

በርሱነቱ ከማንም እና ከምንም በራሱ የተብቃቃ። የፍጹማዊ ተብቃቂነትና የምሉእ ጸጋ በባለቤት የሆነ። ባሕርያቱና ምሉእነቱ በምንም መልኩ ፈጽሞ ለጉድለት የማይጋለጥ። ተብቃቂቱና ፍጹማዊ ባለጸጋነቱ ከርሱነቱና ከሕልውናው መገለጫዎች አንዱ በመሆኑ ከማንምና ከምንም የተብቃቃ መሆኑ የግድ የሆነ። ፈጣሪ፣ ሁሉን ቻይ፣ ሲሳይን ሰጭና መጽዋች መሆኑም እንዲሁ የግድ ነው። በምንም መልኩ ከማንም ምንም አይፈልግም። የሰማያትና የምድር፣ የዱንደና የአክራ ሀብት መጋዘኖች ሁሉ በእጁ የሆነ በራሱ የተብቃቃ ጌታ ነው።

«ተብቃቂው»

ከባሮቹ የተብቃቃ፣ እንዲመግቡትም ሆነ እንዲያጠጡት የማይፈልግ። ስለ አስፈላጊነትና በነርሱ ሥልጣንና ኃይሉን ለመጨመር ብሎ ያልፈጠራቸው። በነርሱ ለመጽናናትና ከብቸኝነት ለመውጣት አልሞ ያላስገኛቸው። በተቃራኒው ለምግብና ለመጠጣቸው፣ ለሁሉም ጉዳዮቻቸው እነርሱ እርሱን የግድ የሚፈልጉት ተብቃቂ ጌታ ነው። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾﴾ [اندابيات: 56-57].

«ጋኔንንና ሰውንም፣ ሊግዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም። ከነሱም ምንም ሲሳይ አልፈልግም፣ ሊመግቡኝም አልሻም።» [አልዛሪያት፡56-57]

«አብቃቂው»

«በትክክል ፈራጁ» . . በ ሽ ሪ ዓ ዊ ሕ ጎ ቹ ፣ በብያኔዎቹና በመቀጫዎቹ በባሮቹ መካከል የሚፈርድ። የጻድቃንን ዓይነ ሕሊና በጥበቡ የከፈተ። እርሱን ያውቁት ዘንድ ልቦቻቸውን ለርሱ ፍቅርና ለተውበት የከፈተላቸው፣ ጸጋና ቸርነቱን በየዓይነቱ የዘረጋላቸው።

ሰዎችን ከችግርቻቸውና ከድህነታቸው የሚያወጣቸው፣ በመስጠቱ ሀብቱ ፈጽሞ የማይጎድል፣ ባሮቹ ክርሱ በስተቀር ሌላ አስፈላጊያቸው ያልሆነ ተብቃቂ ጌታ። ሐዲሥ አልቁድሲ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን፦ « . . ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁም ሆኑ ጅናቸችሁ፣ ከመካከላችሁ እጅግ የከፋ ልብ ካለው በኩል ብትተባበሩ ከግዛቱ ቅንጣት አትቀንሱም። አገልጋዮቹ ሆይ! ከናንተ የቀደሙትም ሆኑ የሚከተሉት፣ ሰዎቻችሁና ጅናቸችሁ፣ በአንድ አደባባይና ሥፍራ ሆነው ቢለምኑኝና ለያንዳንዳቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ብስጥ መርፌ ከውቅያኖስ ብትገባ የምታጎድለውን ያህል እንኳ እኔ ዘንድ ካለው ላይ አይጎድልብኝም . . » (በሙስሊም የተዘገበ)

«አብቃቂው»

ልቦቻቸውን በቅን መመሪያ በማብራት ባሮቹን የሚያበጅ። እርሱን በማወቅ፣ በግርማ ሞገስ፣ በልዕልናው፣ በፍቅርና በውዴታው ባሮቹን በጸጋው በማብቃቃት ከቁሳዊ ጸጋና መብቃቃት የላቀና የመጠቀ መብቃቃትን የሚያጎናጽፋቸው።

መስጠት የማይጎድልብህ ጌታ ሆይ! . . በሐላሉ ነገር ከሐራሙ ሁሉ የምንብቃቃ አድርገን፣ አንተ ተብቃቂው አብቃቂው ነህና።

እርሱ ተብቃቂው አብቃቂው አላህ ነው . .





https://www.with-allah.com/am

https://www.with-allah.com/am

ሁሉን ቻይ አኩባሪው

...

እርሱ ሁሉን ቻይ አኩባሪው አላህ ነው . .

«ሁሉን ቻይ አኩባሪው» . .
ወደ እያንዳንዱ ሕያው ፍጡር ቀለቡን የሚያደርስ። ለፍጥረታቱ ሲላይን በመዘርጋት በጥበቡና በሻው መንገድ የሚያዳርላቸው መጋቢ አምላክ።

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾﴾ [النساء: 85].

«አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ [ቀልቦ የሚያኖር] ነው።» [አልኒላኦ:85]

«ሁሉን ቻይ አኩባሪው»

ለፍጥረታቱ ሁሉ ቀለባቸውን የሚያደርስላቸው። የሚያኖራቸውንና የሚኖሩበትን ያመቻቸላቸው። ርሃብና ጥማታቸውን የሚያስወግድላቸው። የተድላ ሕይወት እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው። ሁሉን ቻይ አኩባሪና ቀላቢ አምላክ።

«ሁሉን ቻይ አኩባሪው»

ልቦችን በዕውቀትና በጥበብ ዓይነቶች በመቀለብ መንፈስን ሕያው የሚያደርግና ለነፍስ እርካታን የሚያጎናጽፍ።

የፍጥረታትህን ጉዳዮች ሁሉ የምታቀነባብረው፣ የዱንያና የአክራ ሕይወታቸው አስተናባሪ የሆንከው አላህ ሆይ! . . ጥበቃህን፣ ይቅርታህንና ምህሕረትህን እንለምነሃለን።

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾﴾ [النساء: 85].

«አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ [ቀልቦ የሚያኖር] ነው።» [አልኒሳኦ:85]

እርሱ ሁሉን ቻይ አንዋሪው አላህ ነው . .

አላህ ተጠባባቂው በቂው . . .

እርሱ ተጠባባቂው በቂው አላህ ነው . .

አላህ በፍጥረታቱ ላይ ተቆጣጣሪ መርማሪ ነው . . ከምንም ነገር በቂያቸው እርሱ ነው . .

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36].

«አላህ ባሪያውን በቂ አይደለምን?» [አልዙመር:36]

በቂያችን አላህ ነው፤ እርሱም እጹብ ድንቁ ወደርየለሽ መጠጊያ ነው . . ሐሰቡነልሏሁ ወንዕመል ወኪል . . ነቢዩ ኢብራሂም ﷺ ወደ እሳት ሲወረወሩ የደገሙትና እሳቱን ቅዝቃዜና ሰላም ያደረገላቸው፤ የታላቁ ሙሐመድ ﷺ ባልደረቦችም ከጠላት ጋር ሲገጥሙ ያሉት ብሂል። ይህንን በማስመልከት አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173].

«ሰዎች ለናንተ (ጦር) አከማችተዎልና ፍሩዎቸው» [አል ዒምራን:173]

ሲባሉ መልሳቸው እንዲህ ነበር ፦

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ لَمَّا نَفَعَهُمُ اللَّهُ وَفَضَّلَهُمْ لِمَا مَسَّسَهُمْ سُوءَ مَا اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ﴿﴾ [آل عمران: 173-174].

«በቂያችንም አላህ ነው፤ ምን ያምርም መጠጊያ! ያሉ ናቸው። ከአላህም በኾነ ጸጋና ቸሮታ ክፉ ነገር ያልነካቸው ኾነው ተመለሱ፤ የአላህንም ውዴታ ተከተሉ፤» [አል ዒምራን:173-174]

﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَسِيبِينَ﴾ [الأنعام: 62].

«እርሱም ከተቆጣጣሪዎች ሁሉ ይበልጥ ፈጣን ነው።» [አልአንሳም:62]

«ተጠባባቂው መርማሪው»



«ተጠባባቂው መርማሪው» . .
ባሮቹን በጥልቀት
የሚያውቅ፤ በርሱ ላይ
ለተማመኑትና እርሱን
መጠጊያቸው ላደረጉት
በቂያቸው የሆነ፤ ለባሮቹ
በትንሹና በትልቁ ሥራቸው
በጥበብና በዕውቀቱ መሰረት
ዋጋቸውን የሚከፍል።

https://www.with-allah.com/am

ባሮቹ የገለጡትንም ሆነ በውስጣቸው የደበቁትንም በዝርዝርና በፍጹምነት የሚያውቅ መርማሪው ጌታ። በቂያችን የሆንክው ጌታ ሆይ! ከሚያሳስብን ነገር አንተ በቂያችን ሁን፤ ወደ ቅኑ መንገድም ምራን፤ አንተ ቸር ነህና ደግ ደገን ጨምርልን።

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6].

«ተጠባቂነትንም በአላህ በቃ።» [አልኒላኦ:6]

እርሱ ተጠባቂው በቂው አላህ ነው . . .

«በቂው» . . .

ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ለባሮቹ በቂያቸው የሆነ። በተለይ ደግሞ በርሱ ለአመነና በርሱ ላይ ለተማመነ፤ ሃይማኖታዊም ሆኑ ዓለማዊ ጉዳዮቹን ከርሱ ለሚያመነጭ ትጉህ አማኝ በቂው የሆነ ጌታ።

https://www.with-allah.com/am



ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ . . .

እርሱ ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ ነው . . .

﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: 25].

«አላህም እርሱ መኖሩ የተረጋገጠ (ሁሉን ነገር) ገላጭ መሾኑን» [አልነር:25]

ገላጭ የሆነክው አላህ ﷻ ሆይ! . . . የእውነትን መንገድ ግለጥልን፤ ከሐሰት መንገድ ጋር እንዳይደበላለቅብን አንተው ጠብቀን።

እውነትንና እውነታዎችን ሁሉ ገላጭ የሆነው አላህ ﷻ ፤ በዚህም ጥርጣሬዎችን ሁሉ የሚያስወግድና የሚያጠራ ገላጭ ጌታ።

ተጋሪ የሌለው አንድ አምላክ መሆኑን የሚመለከተውን ተውሒድ ገላጭ የሆነ አላህ ﷻ ነው።

«ሁሉን ነገር ገላጩ»

ስለ ቸርነቱ ስለ አንድነቱና ስለ ሥልጣኑ፤ አእምሯዊ ሽሪዓዊ ቁሳዊና ሕሊናዊ ማስረጃዎችን ያቀረበላቸው በመሆኑ ከፍጥረታቱ ያልተሰወረ፤ ሁሉን ነገር ገላጩ ጌታ።

«ሁሉን ነገር ገላጩ»

መልክተኛውን ﷻ በመላክና በገላጩ መጽሐፍ ለባሮቹ እውነተኛውን ቀጥተኛ መንገድ ያሳየ ጌታ።

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 15].

«ከአላህ ዘንድ ብርሃንና ገላጭ መጽሐፍ በእርግጥ መጣላችሁ።»
[አልማኪዳህ:15]

የመታደልን መንገድ ለባርቶ የገለጠ፣ መታደልን እርሱን ከመታዘዝና ተውሒዱን ከማረጋገጥ ጋር ያቆራኝ ጌታ።

እርሱ ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ ነው።

ሁሉን ነገር ቻይ፣ የችሎታ ባለቤት፣ ቻዩ አላህ . . .

እርሱ ሁሉን ነገር ቻይ፣ የችሎታ ባለቤት፣ ቻዩ አላህ ነው . . .

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284]

«አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።» [አልበቀራሁ:284]

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القم: 55]

«(እነሱም ውድቅ ቃልና መውደጃል በሌለበት) በውነት መቀመጫ ውስጥ፣ ቻይ እሆነው ንጉሥ ዘንድ ናቸው።» [አልቀመር:55]

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ [الانعام: 65]

«እርሱ . . . ቻይ ነው በላቸው።»
[አልአንዓም:65]

«በሁሉም ላይ ቻይ»

የብርቱ ችሎታ ባለቤት፣ ባሻው ነገር ላይ ባሻው መንገድ ፍጹማዊ ችሎታ ያለው።

«ሁሉን ቻይ»

ችሎታው የተሟላ፣ የሚያኖርና የሚገድል። ፍጥረታትን ከምንም ፈጥሮ ያስገኘ። ያቀነባበራቸውና ያስተካከላቸው ሁሉን ቻይ።

«ምንም የማይሳነው ሁሉን ቻይ»

በችሎታው ከሞት አስነስቶ የሥራን ዋጋ የሚሰጥ፣ የልዩነት ዝንባሌ እንዳሻው የሚገለባብጥ።

«ሁሉን ቻይ»

በምንም መልኩ እንክንና ጉድለት የማይጠናወተው የምሉእ ፍጹማዊ ችሎታ ባለቤት የሆነ።

«ሁሉን ቻይ»

በፈለገው መንገድና በፈለገው ነገር ፍጥረታቱን የሚያቀነባብር፣ ሁሉን ቻይ አምላክ።

እርሱ ምንም የማይሳነው ሁሉን ቻይ አላህ ነው . . .

«ሁሉን ቻይ» . . .
ችሎታው ምሉእ የሆነ፣ በኃያል ችሎታው ፍጥረታትን ከምንም ያስገኘ። በችሎታው ነገሮቻቸውን ሁሉ ያቀነባበረ፣ ያስተካከለና ያጸና። በችሎታው የሚያኖርና የሚገድል። ከሞት አስነስቶ ለሁሉም የሥራውን ዋጋ የሚሰጥ። በጎ ሠሪውን የሚሸልም፣ ክፉ ሠሪውን የሚቀጣ። አንድን ነገር ሲሻ ሹን ሲለው የሚሆን። በኃያል ችሎታው ልዩነትን እንዳሻውና ወደ ፈለገው መንገድ የሚገለባብጥ ጌታ።

https://www.with-allah.com/am

ወራሹ አላህ . .

እርሱ ወራሹ አላህ ነው . .

﴿وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [عجرا: 23]

«እኛም ሕያው የምናደርግና የምንገድል እኛው ብቻ ነን፤ እኛም (ፍጡርን ሁሉ) የምንወርስ (ቀሪ) ነን።» [አልሐ.ጅር:23]

«ወራሹ»

ምድርንና በርሷ ላይ ያለውን ሁሉ የሚወርስ፣ ክርሱ ﷻ በስተቀር ማንምና ምንም ቀሪ የማይኖር።

«ወራሹ»

ግዛቱና ገዥነቱ ፍጹማዊ በመሆኑ ከፍጥረታቱ በኋላ ቀሪ የሆነ። ግፊኞችን፣ እብሪተኞችንና አጥፊዎችን፣ የሁሉም መመለሻ ወደርሱ ብቻ መሆኑንና ቀሪ ወራሽ እርሱ ብቻ መሆኑን በመንገር የሚያስጠነቅቅ እውነተኛው ወራሽ።

«ወራሹ»

ገንዘብና ዕድሜ ተመላሽ የተውሶ ዕቃ በመሆናቸውና መመለሻው ወደ ወራሹ አላህ ﷻ ብቻ በመሆኑ፣ በርሱ መንገድ ይለግሱ ዘንድ ባሮቹን የሚያበረታታ።

«ወራሹ»

የጸጋዎች ሁሉ መነሻና መድረሻ እርሱ ብቻ በመሆኑ፣ ምስጋና ቢስ እንዳይሆኑ ባሮቹን የሚያስጠነቅቅ ወራሽ ኔታ።

«ወራሹ»

መሬትንና በላይዋ ያሉትን ሁሉ የሚወርስ። ሁሉም ሚችና አላፊ ሲሆን እርሱ ብቻ ቀሪና ወራሽ ነው።

﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [انفصص: 58]

«እኛም (ከነሱ) ወራሾች ነበርን።» [አልቀሶስ:58]

እርሱ ወራሹ አላህ ነው . . .

አላህ ሰሚው ተመልካቹ ነው . . .

እርሱ ሰሚው ተመልካቹ አላህ ነው . .

አንተ ሰሚው ሆይ! ዱዓአችንን ስማልን፣ ልመናችንን ተቀበል፤ አንተ ሥራን ዎቻችንን፣ ድክመታችንን፣ በአንተ ላይ ብቻ ጥገኞች መሆናችንንም ትመለከታለህና።

«ሰሚው አላህ»

ድምጾችን ሁሉ ደካማውንና ጫሺውንም የሚሰማ። አንዱ ድምጽ ከሌላው ድምጽ፣ የአንዱ ጥያቄና ልመና የሌላውን ከመሰማት የማይወከው ሰሚው አላህ ﷻ ነው።



https://www.with-allah.com/am

www.with-allah.com

«ተመልካቹ አላህ»

ትልቅም ይሁን ትልቅ፣ ግልጽም ይሁን ስውር፣ በቀንም ሆነ በሌሊት ሁሉንም ነገር የሚያይ ተመልካች ጌታ ነው።

«ሰሚው»

ቋንቋዎችና ዘይቤዎቻቸው የተለያዩ ቢሆንም ሁሉንም ይሰማል።

«ተመልካቹ»

ጥቅጥቅ ባለ ጨለማ ሌሊት ጥቁር ጉንዳን ቋጥኝ ድንጋይ ላይ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ይመለከታል፤ ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለውን ሁሉ እንደሚያይ ከሰባት መሬቶች በታች ያለውንም ያያል።

«ሰሚው ተመልካቹ»

ክርሱ የሚሰወር ምንም ነገር የለም፤ ከእይታው የሚደበቅ መጪም ሆነ ሂያድ የለም።

እርሱ ሰሚው ተመልካቹ አላህ ነው . .

«ሰሚው ተመልካቹ» . . .
የምትናገረውን ይሰማልና ራስህን መርምር ተቆጣጠር፤ ጸሎትህን ያዳምጣልና ጌታህን ተማእነው።
ክርሱ የሚሰወር ምንም ነገር ስለሌለ ሥራህን ሁሉ ይመለከታልና በጎ በጎውን ሥራ፤ እርሱ በጎ ሠሪዎችን ይወዳልና።

http

አመስጋኙ አላህ . .

እርሱ አነስተኛ በጎ ሥራ የሚያመሰግን አመስጋኙ አላህ ነው . .
እርሱ አመስጋኙ አላህ ነው . .

﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]

«አላህ አመስጋኝ ዐዋቂ ነውና።» [አልበቀራህ:158]

﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: 34]

«ጌታችን በጣም መሐሪ አመስጋኝ ነውና።» [ፋጢር:34]

እርሱ ﷻ ጥቂቱን መልካም ሥራ የሚያመሰግን፣ ብዙውን ጥፋት የሚምር፣ ሥራዎቻቸውን ለርሱ ፍጹም ላይረጉ ትጉሃን ባሮቹ ያለ ገደብ ምንዳ የሚሰጥ አመስጋኙ አላህ ነው።

«አመስጋኙ አላህ»

ላመሰገነው ይሰጣል። ለሰመነው የችሮታ እጁን ይዘረጋል። ያስታወሰውን ያስታውሰዋል፤ ለአመሰገነ ሰው ይጨምርለታል። ጸጋውን ያስተባበለውን ለውድመት ያጋልጣል። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿لَيْنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7]

«ብታመሰግኑም በእርግጥ እጨምርላችኋለሁ፣ ብትክዱም (አቀጣችኋለሁ)፣ ቅጣቴ በእርግጥ ብርቱ ነውና።» [ኢብራዒም:7]

እርሱ ትንሹንም የሚያመሰግን አመስጋኙ አላህ ነው . .



ተመስጋኙ አላህ . .

እርሱ ተመስጋኙ አላህ ነው . .

በርሱነቱ ተመስጋኝ፣ በሥራዎቹም ተመስጋኝ፣ በምግባሩም ተመስጋኝ፣ በቃሎቹም ተመስጋኝ የሆነ አምላክ። በዩኒቨርሱ ውስጥ ከአላህ ﷻ በስተቀር ሌላ ተመስጋኝ የለም፤ ምሉእ ምስጋና ምሉእ ውዳሴ ለርሱ ብቻ ነውና።

ተመስጋኙ አላህ

www.with-allah.com/am



በእርሱነቱ (በዛቱ)፣ በስሞቹ፣ በባሕርያቱና በሥራዎቹ ተመስጋኝ እርሱ ነው። ከስሞች መልካሞቹ፣ ከባሕርያት ምሉእ የሆኑ፣ ከሥራዎች ፍጹምና የጸኑ የሆኑ ያሉት አምላክ ነው። ሥራዎቹ ሁሉ በትሩፋትና በፍትሕ መካከል የሚሸከረከሩ ናቸው።

መጽሐፍህን ወደኛ በማውረድ ኃይልነትህን ስለ አሳወቅኸንና መልክተኛህን መሐመድ ﷺ ወደኛ ስለ ላክህ ምስጋና ለአንተ ይሁን።

እርሱ ተመስጋኝ አላህ ነው . . .

የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ ትልቁ፣ ታላቁ፣ ባለ ግርማ ሞገሱ አላህ . . .

የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ ትልቁ፣ ታላቁ፣ ባለ ግርማ ሞገሱ አላህ . . .

እርሱ በዝና፣ በአሸናፊነት፣ በከራት፣ በኃይልነትና በታላቅነት ባሕርያት የሚገለጽ፣ የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ ትልቁ፣ ታላቁ፣ ባለ ግርማ ሞገሱ አላህ ነው። የወዳጆቹንና የምርጥ አገልጋዮቹን ልብ ለግርማ ሞገሱ፣ ለታላቅነቱ፣ ለኃይልነቱ፣ ለእርሱ ባላቸው ተገዥነትና ተዋራጅነት የሞላ አላህ ﷻ ነው።

ኃይሉ ጌታ ላቀ!! የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ የታላቆች ሁሉ ታላቅ የሆነው አላህ ጥራት ተገባው!!

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 96]

«የታላቁንም ጌታህን ስም አወድስ።» [አልዋቂዓህ:96]

አንተ ኃይሉ የግርማ ሞገስና የክብር ባለቤት የሆንክው ጌታችን ሆይ! . . ምስጋና እና ውዳሴህን ቆጥሬን አንጨርሰውም።

በእርሱነቱ የልዕልና ባለቤት የሆነው፣ በስሞቹና በባሕርያቱ የልዕልና ባለቤት የሆነ ጌታ።

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]

«የሚመስለው ምንም ነገር የለም።» [አልሹራ:11]

እርሱ የግርማ ሞገስና የኃይልነት ባለቤት ነው። አንዱንም ለኔ ይገባኛል ብሎ

የተከራከረውን ሁሉ አከርካሪውን ይሰብረዋል። አላህ ﷻ ሐዲሥ አልቁድሲ ውስጥ እንዲህ ብሏል፦ «ኩራት ኩታዬ ነው፤ ታላቅነት ሽርጤ ነው፤ አንዳቸውን የተሸማኝን ሰው ወደ እሳት አሸቀነጥረዋለሁ።» (በአሕመድ የተዘገበ)

እርሱ የፍጥረታት ሁሉ የበላይ፣ ትልቁ፣ ታላቁ፣ ባለ ግርማ ሞገሱ አላህ ነው . .

የሁሉ በላይ፣ የላቀው የልዕልና ባለቤት አላህ . .

እርሱ የሁሉ በላይ፣ የላቀው የልዕልና ባለቤት አላህ ነው . .

«የሁሉ በላይ፣ የላቀው የልዕልና ባለቤት»

በሁሉም መልኩ ፍጹማዊ ልዕልና ያለው፣ በእርሱነቱ ፍጹማዊ ልቅና፣ በባሕርያቱ ፍጹማዊ ልቅና፣ በአስገዳጅ አንበርካኪነቱ የልዕልና ባለቤት የሆነ ጌታ።

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255].

«እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው።» [አልበቀራህ: 255]

በዐርሹ ላይ ተደላድሏል፤ በሁሉም የኃያልነት፣ የታላቅነት፣ የግርማ ሞገስና የውበት ባሕርያት የሚገለጽ ፍጹማዊ ምሉእ አምላክ ሆኗል።

«የሁሉ በላይ የላቀው»

እርሱ ተገቢ ካልሆነ ነገር ሁሉ የላቀ፣ ከእንክንና ከጉድለት ሁሉ የጠራ፣ በእርሱነቱና በባሕርያቱ ከሁሉም በላይ የሆነ የልቅና ባለቤት።

እርሱ የሁሉ የበላይ፣ የላቀው፣ የልዕልና ባለቤት አላህ ነው . .

with-allah.com/am



ያገዥ ለቃቂው አላህ . .

እርሱ የሚጨብጠውና የሚዘረጋው አላህ ነው . .

«ያገዥ አላህ»

ከሕዝቦች ከከራላቸው ሲሳይን ያዝ በማድረግ የሚፈትናቸው፣ ሌሎችን ይንበረከኩ ዘንድ ሲሳይን የሚከለክላቸው፣ ሌሎችን ደግሞ ደረጃቸውን ከፍ ለማድረግ ሲሳይ የሚያቆይባቸው ጌታ።

«ለቃቂው አላህ»

ጥበቡ፣ ቸርነቱ፣ ደግነቱና ለጋሽነቱ በሚጠይቀው መሰረት ሲሳይን ለቀቅ አድርጎ የሚሰጥ፣ ልቦችን በዕውቀት የሚቀልብ፣ እጆቹን ዘርግቶ የሚለግስ ጌታ።

እርሱ የሚጨብጠውና የሚዘረጋው አላህ ነው . .

ሰጪው ነሺው አላህ።

እርሱ ሰጪው ነሺው አላህ ነው . .

«ሰጪው ነሺው አላህ»

እርሱ የሰጠውን የሚከለክል፣ እርሱ የከለከለውን የሚሰጥ የለም። ጥቅሞች ሁሉ የሚጠየቁትና የሚከፈሉት ክርሱ ነው። ለሚሻው ሰው የሚሰጠው እርሱ ነው፤ በጥበቡና በእዝነቱ የሻውን ሰው የሚከለክልም እርሱ ነው።

የጸጋዎች ለጋሽ የሆነው አላህ ሆይ! ከችሮታህ ለግሰን፣ ከስጦታዎችህም ስጠን። አንተ ያዥ የሆነው ጌታ ክፉውን ሁሉ ከኛ ያዝልን። ከልካይ የሆነው ጌታ ክፉውንና እኩይ የሆነውን ሁሉ ከልክልልን።

እርሱ ሰጪው ነሺው አላህ ነው . .

ራሱን በራሱ እንደገለጸው ለሆነውና ፍጡራኑ ከሚገልጹት በላይ ለሆነው አላህ ምስጋና ይድረሰው።

ኢማም አሽሻፊዒ

https://www.with-allah.com/am

